

በደቡብ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ክልል
መንግሥት የኤድስ መከላከያና
መቆጣጠሪያ ምክር ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ፤

The Southern Nations Nationalities and Peoples Regional government AIDS Prevention and Control Council Establishment Proclamation.

የኤች አይ ቪ/ኤድስ ወረርሽኝ ከጊዜ ወደ ጊዜ የሥርዓት አድማሱ እየጨመረ በርካታ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ሥነ-ልቦናዊ ችግሮችን በማስከተል ላይ የሚገኝ የጤና ችግር ብቻ ሳይሆን የልማት ችግር መሆኑን በመገንዘብ፤

Whereas, realizing that the HIV/AIDS epidemics which has increased its dimension of spread periodically and therefore, it is not only a health problem which is causing numerous social, economic and psychological problem but also it is a development problem as well,

ወረርሽኙን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ከዚህ ቀደም በተናጠል የተደረጉ ጥረቶች አመርቂ ውጤት ሊያመጡ ባለመቻላቸው የጋራ ጥረትና ተሳትፎ ማስፈለጉን በማመን፤ በክልላችንም ችግሩን ለመቅረፍና ለማስወገድ በብሔራዊ የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ፖሊሲ እንደተመለከተው መንግሥታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ አካላትን፣ ድርጅቶችንና የሕብረተሰብ ክፍሎችን ጥረት በማስተባበር ቅንጅታዊ አሠራር ማጎልበት አስፈላጊ በመሆኑ፤

WHEREAS, the unilateral efforts made previously to prevent and control the epidemics is not satisfactory and therefore, believing that a joint effort and participation is required, and in our region in order to minimize and eradicate the problem and as it has been indicated in the national HIV/AIDS policy it is necessary to consolidate coordinated working procedure by coordinating the governmental and non governmental bodies, organizations and sectors of society,

በክልላችን የበሽታውን ሥርዓት ለመከላከል ለመቆጣጠር ከዚህ ቀደም የተደረጉ ጥረቶች የተበታተኑና ቅንጅታዊ አሠራር የጎደላቸው ስለሆኑ ክልል አቀፍ ቅንጅታዊ ግብረ ኃይል በቦርድ የተቋቋመ በመሆኑና የቦርድንም አደረጃጀት ከአዲሱ የመንግሥት አወቃቀርና አደረጃጀት ጋር እንዲጣጣም ማድረግና ይህንኑ በአዋጅ መደንገግ በማስፈለጉ፤

WHEREAS, in order to prevent and control the spread of disease in our region, the efforts that were made previously were dispersed and were not coordinated, and therefore, since a region wide coordinating task force has been established through the board and therefore, since it is found necessary to make compatible the mode of organization of the board with the new governmental structuring and arrangement issue law to this effect.

በ1994 ዓ.ም ተሻሽሎ በወጣው የክልሉ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 51 ንዑስ አንቀጽ 3/ሀ መሰረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

Now, therefore, in accordance with Article 51 Sub article (3)(a) of the revised constitution of Regional Government 2001, it is here by proclaimed as follows:

**ክፍል አንድ
አንቀጽ ፩
አጭር ርዕስ**

ይህ አዋጅ "የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግሥት የኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምክር ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 41፡-1994 ዓ.ም" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

**አንቀጽ ፪
ትርጓሜ**

የቃሉ አግባብ የተለየ ትርጓሜ የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ ፡-

1. "ክልል" ማለት የደቡብ ብሔሮች ፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ማለት ነው።
2. "መከላከል" ማለት የበሽታው መንስዔ ተሕዋስ ፡- ኤች.አይ.ቪ፡- በቫይረሱ ወዳልተያዙት እንዳይተላለፍ ማደረግ ነው።
3. "መቆጣጠር" ማለት የኤች አይቪ ፡- ኤድስ ሥርጭት የሚያስከት ለውጥ ጉዳት ለመቀነስ የሚወሰድ እርምጃ እንዲሁም ሕሙማን በምክር አገልግሎት በማገዝና በሚሰጠው ሕክምና ቫይረሱ ወደጤነኛው የሕብረተሰቡ ክፍል እንዳይተላለፍ ኃላፊነት ለማሳደር የሚደረግ ጥረትና ክትትል ማለት ነው።
4. "ምክር ቤት" ማለት በዚህ አዋጅ በየደረጃው በሚገኙ የአስተዳደር እርከኖች የተቋቋመ የኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምክር ቤት ማለት ነው።
5. "ጠቅላላ ጉባዔ" ማለት የኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምክር ቤት አባላት በሙሉ የሚገኙበት የምክር ቤቱ የበላይ አካል ነው።

**SECTION ONE
Article 1
Short Title**

This proclamation may be cited as, “ the Southern Nations Nationalities and People’s Regional State AIDS Prevention and Control Council Establishment Proclamation No. 41/2002”

**Article 2
Definition**

In this proclamation, unless the context requires otherwise

1. “Region”, means the Southern Nations Nationalities and People’s Regional State
2. “Prevention”, means to prevent the cause of the disease, the HIV virus from being transmitted to the healthy sector of the society.
3. “Control”, means, a measure that will be taken to minimize the damage that the epidemics of HIV/AIDS entails, as well as by assisting the patients with counseling service and with the treatment provided, the effort and follow up being made, to have a sense of responsibility, with the view that the virus could not be transmitted to the healthy sector of the community.
4. “Council”, means, the AIDS Prevention and Control Council, established, in accordance with this proclamation, at every administrative levels.
5. “General Assembly”, means the highest organ which embraces the whole members of the AIDS Prevention and Control Council.

6. " የሥራ አመራር ቦርድ " ማለት ጠቅላላ ጉባዔውን ወክሎ የምኑቤቱን የሥራ እንቅስቃሴ ለማካሄድ ከጠቅላላ ጉባዔ በተመረጡ ወይም አግባብነት ካላቸው አካላት በተወከሉ አባላት የሚመሠረት ነው።

7. " ሴክራቴሪያት " ማለት የምክር ቤቱን የዕለት ተዕለት ተግባራትን የሚያከናውንና የአስፈጻሚነቱን ተልዕኮ የሚወጣ በየደረጃው በሚገኙ ምክር ቤቶች የሚቋቋም ጽ/ቤት ነው።

አንቀጽ ፫
የምክር ቤቱ መቋቋም

1. በክልሉ በየደረጃው በሚገኙ የአስተዳደር እርከኖች በዚህ አዋጅ የኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምኑቤት ተቋቁሟል።

አንቀጽ ፬
የምክር ቤቱ ዋና አድራሻ

1. የምክር ቤቱ ዋና አድራሻ አዋሳ ነው።
2. በየደረጃው የሚቋቋሙ ምክር ቤቶች አድራሻ በየእርከኑ አስተዳደር ምኑቤቶች በሚገኙበት ቦታ ይሆናል።

አንቀጽ ፭
የም/ቤቱ ዓላማ

1. በክልሉ የኤች አይ ቪ፡- ኤድስ ሥርጭትን ለመግታት ፡- ለመከላከልና ለመቆጣጠር አመቺ ሁኔታዎችን መፍጠር ፤
2. በክልሉ ኤድስን የመከላከል እንቅስቃሴን በተቀናጀና በተቀናባበረ መልክ በማጎልበት ሕብረተሰቡ እራሱን ከወረርሽኝ በመጠበቅ የአሁኑም ሆነ ተከታዩ ትውልድ በኤች አይ ቪ ፡- ኤድስ እንዳይጠቃ በማድረግ ለቀጣይ ዕ

ድገት ጉዞ አስተማማኝ መሠረት መጣል ፤

6. "Management Board", means an organ that will be established with members either elected from among the members of the general assembly or the relevant bodies with the view to manage the activity of the council, by representing the general assembly.

7. " The Secretariat of the Council", means the general secretariat of the council which carries out the day to day activity of the council and which discharges its implementation mission and therefore, it is an office which is established by the council found at every level.

Article 3

The Establishment Of The Council

1. An AIDS prevention and control council has been established at various administrative levels.

Article 4

Head Office Of The Council

1. The head office of the council is at Awassa
2. The address of the councils found at various levels shall be the place where the administrative councils are found.

Article 5

Objective Of The Council

1. To facilitate favorable situations to mitigate, prevent and control the spread of HIV AIDS in the region.
2. By consolidating the AIDS prevention activities in the region in a coordinated and consolidated manner and by enabling the community to protect themselves from the epidemics and therefore, by making sure that both the present and the next generation should not be attacked by the HIV/AIDS and

therefore, to lay a reliable foundation for the next development journey.

3. በኤች ኤይ ቪ:- ኤድስ ሳቢያ እየደረሰ ያለውን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ሥነ-ልቦናዊ ተጽእኖዎችን ለመቅረፍ ብሎም ለማስወገድ መንቀሳቀስ ፤

4. መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችንና ጠቅላላውን ሕብረተሰብ የሚያሳትፍ የኤድስ መከላከያና መቆጣሪያ መርሃ-ግብር መዘርጋት፡፡

አንቀጽ ፮

የምክር ቤቱ ሥልጣንና ተግባር

1. በኤድስ መከላከልና መቆጣጠር ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች እና ግለሰቦች ሥልጠናና ድጋፍ የሚያገኙበትን ሁኔታ ማመቻቸት ፤

2. የኤድስ በሽታን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በየደረጃው የሚገኙ አካላት ለችግሩ ትኩረት እና ቅድሚያ ሰጥተው የሕብረተሰቡን ግንዛቤ ለማጎልበት ተሳትፎ እና ድጋፍ በማሰባሰብ እንዲንቀሳቀሱ መቀስቀስ ፤

3. በክልል ደረጃ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ይበልጥ ቀልጣፋና ውጤታማ እንዲሆኑ እስከ አሁን የተከናወኑትን የተናጠል ጥረቶች በተቀናጀ መልክ እንዲካሄዱ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ፤

4. ከአገር ውስጥና ከውጭ የሚገኘውን ርዳታ እንዲሰጠው እና በአግባቡ በተግባር ላይ እንዲውል አመራር መስጠት እና መከታተል ፤

5. በሽታውን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያስችል ጥናትና ምርምር

እንዲካሄድ ማበረታትና ድጋፍ መስጠት ፤

3. To mobilize the community with the view to solve the social, economic and psychological impacts that the HIV AIDS is causing and to ultimately eradicate the problem.

4. To launch an AIDS prevention and control program which could enable participate governmental and non governmental organizations as well as the entire public.

Article 5

Powers And Duties Of The Council

1. To facilitate situations with the view that organizations and individuals who are operating on AIDS prevention and control are getting training and support.

2. To prevent and control the HIV AIDS disease and therefore, agitate with the view that the bodies found at various levels having a given attention and priority to the problem and with view to consolidate the awareness of the community and therefore, to enable them to operate by mobilizing the necessary participation and support.

3. To make the activities carried out at regional level are efficient and effective and therefore, with the view to make sure that the unilateral efforts being made up until now are undertaken in a coordinated manner and that in this regard to facilitate situations.

4. To make the aid obtained domestically and from abroad is properly collected and to have it put to use properly, provide leadership and make a follow up.

5. To encourage that a study and research which enables to prevent and control the disease is conducted and therefore, to provide support to this effect.
6. ሕብረተሰቡ ስለበሽታው ያለው ግንዛቤ እንዲያብርና የባህሪ ለውጥ እንዲያመጣ ማግዘ ፣
7. ለበሽታው በይበልጥ የተጋለጡ የሕብረተሰቡን ክፍሎች እራሳቸውን ከበሽታው ለመከላከል እንዲችሉ አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ፣
8. በኤድስ የተጎዱ የሕብረተሰብ ክፍሎች የጤና እንክብካቤ፣ የሥነ ልቦና የምክርና እንደሁኔታው የማቴሪያል ድጋፍ የሚያገኙበት ሁኔታ ማመቻቸት ፣
9. ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ የክልሉ ኗሪዎች ህመማንና በኤድስ ምክንያት ወላጅ አልባ የሆኑ ሕፃናትና ቤተሰቦቻቸው ሰብአዊ መብታቸው የተከበረ እንዲሆን ማድረግ፣

አንቀጽ ፮
አባልነት

1. ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የሚያሟላ ማንኛውም የሲቪክ ተቋም፣ ድርጅት፣ ማህበር ወይም ግለሰብ የምክር ቤቱ አባል መሆን ይችላል፡፡

ሀ. ኤች አይ ቪ፡- ኤድስን በክልላችን ለመከላከል የተሻለ አስተዋጽኦ የሚኖራቸው መንግሥታዊ፣ መንግሥታዊ ያልሆኑ ሙያዎችንና ሃይማኖታዊ ተቋማትን በበላይነት የሚመሩ ኃላፊዎች፣

ለ. ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ ሰዎችን ሰብአዊ መብታቸውን ማስከበር ሌሎች ቫይረሱ የሌለባቸውን ወገኖች እንዳይዙ አስፈላጊውን የመከላከል ሥራ ለመስራት የተደራጁ እና የእንቅስቃሴያቸው

አመርቂነት በምክር ቤቱ የሥራ አመራር ቦርድና በሴክሬታሪያቱ የተመሰከረላቸው ፣

6. To assist the community to develop its awareness' concerning the disease and to help the same bring about a change of behavior.
7. To provide the necessary support to those sectors of the society who have been exposed to the disease so that they may protect themselves from the disease.
8. To facilitate situation with the view to provide care, psychological counseling and as the case may be a material support to those sectors of the society who have become victims of the disease.
9. To make sure that the human rights of the residents of the region who are living with the virus, patients and children who have lost their parents on account of AIDS .

Article 7
Membership

1. Any civic institution, organization, association or individual who fulfill the criteria mentioned here in below may become a member of the council

A. Officials who direct governmental, non-governmental organizations and religious institutions, which will make a significant contribution in the effort being made to prevent HIV/AIDS in our Region.

B. Those who have been organized to make sure that the human rights of persons who are living with HIV/AIDS is ensured or who are organized to undertake the necessary prevention work with the view that others who do not have the virus are

not infected with the virus and the satisfactory result of their activity has been ascertained by the management board and secretariat of the council.

ሐ. በክልል ውስጥ በግላቸው ከፍተኛ የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ በማድረግ የተሻለ አስተዋጾ ያላቸው በተለይም ኤድስ የሚያደርሰውን አስከሬ ማሕበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና የጤና ችግር በሚገባ በማጤን በዚህ ዘርፍ ግዴታቸውን ለመወጣት ዝግጁ የሆኑ የምርምር ተቋማት መሪዎችና ታዋቂ ግለሰቦች፤

መ. የሕብረተሰብ ጥቅም ለማስከበር የተቋቋሙ የሙያ፣ የጾታ፣ የዕድሜ መሠረት ያላቸው የብዙሃንና የልማት ማሕበራት መሪዎች፤

2. ማንኛውም የአባልነት ጥያቄ በሴክራታሪያቱ በኩል ከቀረበ በኋላ በሥራ አመራር ቦርድ ተገምግሞ ለጠቅላላ ጉባዔው ቀርቦ የሚወሰን ይሆናል።

አንቀጽ ፰
የምክር ቤቱ አቋም

ምክር ቤቱ በየደረጃው በሚገኙ የአስተዳደር እርከኖች የሚከተሉት አካላት ይኖሩታል፡-

1. በክልሉ የኤች አይቪ-ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያምክር ቤት ፡-
 - ሀ. ጠቅላላ ጉባዔ
 - ለ. የሥራ አመራር ቦርድ
 - ሐ. ክልላዊ ሴክራታሪያት
2. በዞን ወይም በልዩ ወረዳ የኤች አይቪ-ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምክር ቤት፡-
 - ሀ. ጠቅላላ ጉባዔ
 - ለ. ሥራ አመራር ቦርድ
 - ሐ. ማስተባበሪያ ሴክራታሪያት

3. በወረዳ የኤች አይቪ-ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምክር ቤት ፡-
 - ሀ. የወረዳው ጠቅላላ ጉባዔ
 - ለ. የወረዳው ሥራ አመራር ቦርድ
 - ሐ. የወረዳው ሴክራታሪያት

C. Leaders of research institutions and prominent individuals who are making a significant humanitarian activity in the region personally and therefore, who have made a significant contribution and especially by considering the horrible social, economic and health problem that AIDS causes and therefore, in this respect who are prepared to discharge their obligations.

D. Leaders of mass organization and development associations who have been established to ensure the interest of the community and which have professional, gender and age basis

2. Any membership request after having been submitted through the secretariat shall be evaluated by the management board and shall be approved by the general assembly.

Article 8
Organizational Structure Of The Council

The council shall have the following bodies at every administrative level.

1. The regional HIV/AIDS prevention and control council
 - A. General Assembly
 - B. Management Board
 - C. Regional Secretariat
2. The Zonal or Special Woreda HIV/AIDS prevention and control council
 - A. General Assembly
 - B. Management Board
 - C. Coordinating Secretariat

3. The Woreda HIV/AIDS prevention and control council

- A. The woreda general assembly
- B. The Woreda management board
- C. The woreda Secretariat

4. በቀበሌ የኤች አይ ቪ:-ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምክር ቤት፡-

- ሀ. የቀበሌ ጠቅላላ ጉባዔ
- ለ. የቀበሌ የምክር ቤቱ ሥራ አመራር ቦርድ
- ሐ. የቀበሌ ኤድስ ኮሚቴ አስተባባሪ

አንቀጽ ፱

የክልሉ የኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምክር ቤት ጠቅላላ ጉባዔ አባላት

1. ጠቅላላ ጉባዔው የምክር ቤቱ ከፍተኛ የሥልጣን አካል ነው፡፡

2. ጠቅላላ ጉባዔ አባላት ቁጥር እንደአስፈላጊነቱ በምክር ቤቱ አባላት የሚወሰን ሆኖ ጉባዔው የሚከተሉት አባላት ይኖሩታል፡፡

ሀ. የክልሉ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ----- ሰብሳቢ

ለ. የሥራ አመራር ቦርዱ ሰብሳቢ ----- ፀኑፊ

ሐ. የማስተባበሪያ ቢሮ ኃላፊዎች ----- አባል

መ. የክልሉ አስፈጻሚ አካላት የሆኑ መሥሪያ ቤቶች ኃላፊዎች----- አባል

ረ. የአርቶዶክስ ቤ/ክርስቲያን ጳጳስ ----- አባል

ሰ. ወንጌላዊያን አብያተ ክርስቲያናት ሕብረት ሰብሳቢ----- አባል

ሸ. የወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካኒክያሱስ ቤ/ክርስቲያን----- አባል

ቀ. የካቶሊክ ቤ/ክርስቲያን ጳጳስ----- አባል

በ. ወንጌላውያን አብያተክርስቲያናት ሕብረት አባል ያልሆኑ----- አባል

ተ. የእስልምና ጉባኤ ሰብሳቢ----- አባል

ቸ. ታዋቂ ግለሰቦች ----- አባል

4. The kebele HIV/AIDS prevention and control council

- A. The kebele general assembly
- B. The kebele management board of the council
- C. The coordinator of the kebele AIDS committee

Article 9

Members Of The General Assembly Of The Regional AIDS Prevention And Control Council

1. The general assembly is the highest organ of the council

2. The number of the members of the general assembly shall be determined by the members of the council as may be necessary it will have the following members

A. The chief executive of the Region ----- Chairman

B. The chairman of the management board ----- Secretary

C. Heads of coordinating bureaus -- - - - - Member

D. Heads of offices which are executive bodies of the region – Member

E. The bishop of the Orthodox church --- ----- Member

F. The chairman of the Evangelical Churches union --- Member

G. The Evangelical Church of Mekane Eyesus - - - - - Member

H. The Bishop of the Catholic Church --- -----Member

I. Evangelical Churches which are not members of the Union --

- J. Chairman of the Islamic affairs -----
----- Member
- K. Prominent Individuals -----
----- Member
- ኘ. ከክልሉ ም/ቤት የሚወከል የሕዝብ ተመራጭ----- አባል
- ኘ. የብሔረሰቦች ም/ቤት አፈ-ጉባኤ ----- አባል
- ሀ. ከቫይረሱ ጋር ከሚኖሩ ሰዎች ማህበር ሊቀመንበር----- አባል
- አ. የደቡብ ልማት ማህበር ሊቀመንበር ----- አባል
- ለ. የዞን/ልዩ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪዎች ----- አባል
- ሐ. በክልሉ በኤድስ ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ኃላፊዎች----- አባል
- ሐ. መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች የሚወከሉ አምስት ----- አባል
- ወ. የደቡብ መምህራን ማህበር ሊቀመንበር ----- አባል
- ዘ. የደ/አ/ሴቶች ዲሞክራሲያዊ ማህበር ----- አባል
- ዘ. የትምህርትና ምርምር ተቋማት ኃላፊዎች----- አባል
- የ. ከሠራተኛና አሠሪ ማህበራት ----- አባል
- ገ. የአዋግ ንግድ ምክር ቤት ----- አባል

- 3. የም-ቤቱ ጠቅላላ ጉባዔ የራሱን የሥራ ድልድል ያደርጋል።
- 4. የሌሎች አባላት ሁኔታ፣ የአባላት ብዛት እንዲሁም የተሳታፊዎች አጠራር ጠቅላላ ጉባዔው በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ይፈጸማል።

አንቀጽ ፲
የጠቅላላ ጉባዔ ሥልጣንና ተግባር

- 1. የጠቅላላ ጉባዔው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

ሀ. የአገሪቱ የኤች አይ ቪ ኤድስ ፖሊሲ በክልሉ ውስጥ ተግባራዊ መሆኑን ይከታተላል።

- L. An elected official who represents council of the region --- Member
- M. The speaker of the council of nationalities ----- Member
- N. The chairman of the association of persons who are living with the HIV/AIDS ----- Member
- O. The chairman of the Southern Development Association---- Member
- P. The chief Administrators of zones and special woredas ---- Member
- Q. Heads of the Non Governmental Organizations which are operating around AIDS in the region--- Member
- R. Five Persons who represent Non Governmental organizations- Member
- S. The southern Ethiopia Women Democratic Association -----Member
- T. The chairman of the Southern Teachers Association ---- Member
- U. Heads of Educational and Research Institutions ----- Member
- V. The Labor Union and Employers Association ----- Member
- W. The Awassa Chamber of Commerce ----- Member

- 3. The general assembly of the council shall make its own division of work
- 4. The condition of other members number of members as well as the mode under which the participants are convened shall be determined in accordance with the directive that would be issued

Article 10
Powers And Duties Of The General Assembly

1. The general assembly shall have the following power and duties

A. To make a follow up to make that a national HIV/AIDS policy is implemented in the region:

ለ. በቦርድ የሚቀርብለትን ዓመታዊ ዕቅድና በጀት መርምሮ ያፀድቃል፤

ሐ. ለሥራ አመራር ቦርዱ አጠቃላይ የሥራ መመሪያ ይሰጣል ተፈጻሚነቱንም ይከታተላል።

መ. የሴክራታሪያቱን የወቅታዊ የሥራ እንቅስቃሴና የኦዲት ሪፖርትን ያዳምጣል ውሳኔዎችን ይሰጣል።

ሠ. የገቢ ምንጮች የሚገኙበትን መንገድ ይቀይሳል፤ ለአፈጻጸም የሥራ አመራር ቦርዱ ክትትል እንዲያደርግ ተገቢውን መመሪያ ይሰጣል።

ረ. የሥራ አመራር ቦርዱ በሚቀርብለት አስተያየት መሠረት የአባልነት ጥያቄዎችን ተቀብሎ ይመረምራል፤ ያፀድቃል እንደአስፈላጊነቱም ከአባልነት ይሠርዛል።

ሰ. የሥራ አመራር ቦርድ አባላትን ይመርጣል፤ ይሽራል።

ሸ. ምክር ቤቱ የተቋቋመበትን ዓላማ ለማስፈጸም የሚወጡ ዕቅዶች ስልቶችና መመሪያዎች በትክክል በሥራ ላይ መዋላቸውን ይቆጣጠራል፤ ይከታተላል።

ቀ. ዓላማዎቹን ሊያሳኩ የሚችሉ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል።

2. ጠቅላላ ጉባዔው ከተግባራቱና ኃላፊነቱ ከፊሉን የም-ቤቱ ሥራ አመራር ቦርድ እንዲያከናውንለት ሊወክል ይችላል።

አንቀጽ ፲፩

የጠቅላላ ጉባዔ አባላት ኃላፊነት ተጠያቂነት

1. የጠቅላላ ጉባዔ አባላት የሚከተሉት ኃላፊነት ይኖራቸዋል፡-

ሀ. የጠቅላላ ጉባዔ አባላት በግልም ሆነ በተቋም ደረጃ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 6 የተመለከቱትን ተግባራት ከተቋቋሙበት አላማ አንፃር የማስፈፀም ኃላፊነት አለባቸው።

B. To review and approve the annual plan and budget submitted to it by the board

C. To give general instruction to the management board and follow up the implementation of the same

D. To hear the periodic activity report of the secretariat and the audit report; shall give decisions to this effect.

E. To devise ways and means for income sources to be obtained; shall issue the proper directive to the management board and shall make the necessary follow up as regards the implementation of the same.

F. To review membership request, approve the same and as the case may be cancelled from membership which is based on the recommendation made by the management board

G. To elect the members of the management board and dismiss the same.

H. To supervise the plans, strategies and directives issued to implement the objective for which the council has been established; And shall make a follow up.

I. To implement other activities that help realize the objectives of the council

2. The general assembly may delegate its activities and responsibilities partially to the management board of the council.

Article 11

The Responsibility And Accountability Of The Members Of The General Assembly.

1. The members of the general assembly shall have the following responsibility:

a) To implement the activities indicated in article 6 from the stand point of the objectives for which they have been established either individually or as an institution

ለ. ኤች አይ ቪ ኤድስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በሚደረጉ ክልላዊና ሕብረተሰብአዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ በቁርጠኝነት መሳተፍ፤

ሐ. አስፈጻሚ አካላት ፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንዲሁም የግል ተቋማት የሚያከናውኑ የልማት ስራዎችና የአፈጻጸም አካሄዶች ኤች አይ ቪ ኤድስን ለመከላከል የሚያግዙ፣ ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ ወገኖችን መብቶች የማይነኩና ቢያንስ ለበሽታው መስፋፋት አስተዋጽኦ የማያደርጉ መሆናቸውን ማረጋገጥ፤

መ. በአስፈጻሚ አካላት አመታዊ የሥራ እቅድ ውስጥ እንደ አስፈጻሚው ተቋም ኃላፊነት አይነት ከብሄራዊ ኤች አይ ቪ ኤድስ ፖሊሲ አንፃር ኤች አይ ቪ ኤድስን የመከላከልና የመቆጣጠር ሥራ እቅድ መካተቱን ማረጋገጥ፤

ሠ. ኤች አይ ቪ ኤድስን መከላከልና መቆጣጠር የምንከተለው የልማትና የድህነት ቅንሳ ስትራቴጂ አካል መሆኑን በማመንና በትጋት ሰርተን በማሰራት ህዝባችንን የተሻለ ኑሮ እየኖረ ከኤች አይ ቪ ኤድስ እንዲጠበቅ መርዳት፤

ረ. ለህፃናት፣ ሴቶች፣ ከቫይረሱ ጋር ለሚኖሩ እንዲሁም በቫይረሱ በቀላሉ ለሚጠቁ ክፍሎች ቅድሚያ በሰጠና ስነ-ምግባር ግንኙነት መልክ ልማትን በመስራት የኤች አይ ቪ ኤድስን ፖሊሲ ማስፈጸም፤

ሰ. የመከላከልና የመቆጣጠሩን ሥራ በቀጥታ ለሚፈጽሙ ግለሰቦች፣ መንግስታዊ

ድርጅቶች፣ መንግስታዊ ያልሆኑና የግል ድርጅቶች የተቀላጠፈና የተሟላ የሥራ፣ የሙያ፣ የሞራልና ሌላም ድጋፍ በጊዜው በመስጠት ሕብረተሰባችንን ለማዳን የሚደረገውን ጥረት ማፋፋም፡፡

b. To prevent and control HIV/AIDS, it Participates with determination in the regional and community activities.

C. To ensure that development activities being undertaken by excuting bodies, NGOs and Private institutions and their implementation direction do assist the prevention of HIV/AIDS, do not affect the rights of PLWS (people living with the virus), and that at the very least they should not contribute for the spread of HIV/aids.

d. To make sure that HIV/AIDS prevention and control activities are embedded (included) in the annual work plan of executive bodies depending on their responsibility in the national HIV/AIDS policy.

e. To enable our people to be free from HIV/AIDS in believing that HIV/AIDS prevention control is an integral part of the development and poverty reduction strategy which we are following and therefore, by working diligently and by mobilizing our people to work for a better life.

f. To implement HIV/AIDS policy in a manner that would accord a priority to children, women, to people living with the virus as well as to those sectors of the society who can easily be exposed to the virus, by undertaking development activities which is gender focused.

g. To accelerate the effort being made to save our people, in providing efficient complete work, professional and moral as well as

other support periodically to individuals, governmental organizations, non governmental organizations and private organizations who directly implement the prevention and control work.

2. የጉባኤ አባላት በሚያከናውኑት የላቀ ሥራ በጉባኤ ውሳኔ የማበረታቻ ሽልማት ሊያገኙ ይችላሉ።
3. ማንኛውም የጠቅላላ ጉባኤ አባል ኃላፊነቱን ባለመወጣት አግባብ ባለው የአገሪቱ ህግ ተጠያቂ ይሆናል።
4. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1), (2) እና (3) ድንጋጌዎች በየደረጃው ለሚገኙ የጠቅላላ ጉባኤ፣ የሥራ አመራር ቦርድና ሴክራታሪያት አባላት ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።

ክፍል ፫
አንቀጽ ፲፪
የክልሉ ሥራ አመራር ቦርድ
አመሠራረት

1. የሥራ አመራር ቦርድ ተጠሪቱ ለጠቅላላ ጉባኤ ሲሆን ከጠቅላላ ጉባኤ ውስጥ የተመረጡ ወይም አግባብነት ካላቸው መንግሥታዊ አካላት በኤች አይ ቪ ፡- ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ላይ ተገቢ ድርሻ ያላቸው ኃላፊዎች ወይም ከፍተኛ ኤክስፐርቶችና መንግሥታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች በጠቅላላ ጉባኤ ተወክለው የሚገኙበት አካል ነው።
2. የክልሉ ኤች አይ.ቪ. ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምክርቤት የሥራ አመራር ቦርድ አባላት የሚከተሉት ናቸው።
 - ሀ. በጠቅላላ ጉባኤ ከጤና ቢሮ የሚሰየም ----- ሰብሳቢ
 - ለ. የክልሉ ሴክራታሪያት ኃላፊ - ፀሀፊ
 - ሐ. ከክልሉ ምክርቤት የሚወክል----- አባል

መ. ከብሔረሰቦች ምክርቤት የሚወክል
-----**አባል**

ሠ. ከሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የሚወክል/የተመረጠ----- አባል

2. The members of the council for the excellent work they undertake may receive an incentive award through the decision of the council.
3. Any member of the general assembly for failure to discharge his / her responsibility shall be made liable in accordance with a relevant law of the country.
4. The provisions of sub article 1,2 and 3 of this article shall be applicable to the members of the general assembly, the management board and the members of the secretariat who are found at various levels.

Section 3
Article 12

The Mode Of Establishment Of The Management Board Of The Region

1. The management board shall be accountable to the general assembly; its members shall be drawn from individuals elected from the members of the general assembly the relevant governmental bodies, officials who have a major share in the HIV/AIDS prevention and control or senior experts and non governmental organizations. It is a body that represented by the general assembly
2. The Members of management board of the regional HIV/AIDS prevention and control council are the following.
 - A. An individual who will be designated by the general assembly from the health bureau --- Chairman
 - B. The head of the regional secretariat ----- Secretary
 - C. A representative of theregional council ----- Member

- D. A representative of the nationalities council -----Member
- E. A person who is represented by the labor and social affairs bureau or who is elected ----- Member
- ረ. ከወጣቶች ስፖርት ባህል ቢሮ የሚወከል/---
----- አባል
- ሰ. ከሴቶች ጉዳይ ቢሮ----- አባል
- ሸ. መንግሥታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች የሚወከል-
----- አባል
- ቀ. ከሻይረሱ ጋር ከሚኖሩ አባላት የሚወከል--
----- አባል
- በ. ከማህበራት የሚወከል----- አባል
- 3. መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ ክፍሎች ስብጥር ድርሻ በጠቅላላ ጉባኤ ይወሰናል።

አንቀጽ ፲፫
የሥራ አመራር ቦርዱ ሥልጣንና ተግባር

ቦርዱ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤

1. የምክር ቤቱ ሥራ አስፈጻሚ አካል በመሆን ይሠራል ፤
2. በሴክራታሪያቱ ተዘጋጅቶ የቀረበለት ዓመታዊ የሥራ ዕቅድና የማስፈጸሚያ በጀት ረቂቅ ገምግሞ ከአስተያየት ጋር ለጠቅላላ ጉባኤው በማቅረብ ያስፀድቃል ፤
3. በበጀት ውስጥ ያልተመለከተ ገቢ ሲገኝ በሥራ ላይ በማዋል ምክር ቤቱ ሲሰበሰብ በጀቱን ያስፀድቃል።
4. ለምክር ቤቱ አባልነት የሚቀርቡ ጥያቄዎችን ወይም በዚሁ ምክር ቤት

በአባልነት ሊመዘገቡ የሚገባቸውን አስፈላጊ ተቋማትና ማህበራት በሚመለከት የሚነሱ ጉዳዮችን በመገምገም ከአስተያየት ጋር ለጠቅላላ ጉባኤ ያቀርባል።

- F. A representative of the youth, Sport and Culture Bureau ----- Member
- G. A representative of the Women’s Affairs Office - ----- Member
- H. A representative of non Governmental Organizations ----- Member
- I. A representative of those persons who are living with HIV/AIDS ----- Member
- J. A representative of associations ----- Member
- 3. The composition of governmental and non governmental organizations shall be determined by the general assembly.

Article 13
The Powers And Duties Of The Management Board

The board shall have the following power and duties:

1. To act as the executive body of the council
2. To evaluate the annual draft work plan and draft budget prepared by the secretariat and submit the same to the general assembly with a recommendation for approval.
3. Whenever there is a revenue not indicated in the budget shall put into use and when the council meets it shall have the same be approved.
4. concerning membership questions that are submitted to the council and

concerning the necessary institutions and association which should be registered as members and therefore, by evaluating such matters shall submit to general assembly with a recommendation.

5. በምክር ቤቱ የሚተላለፉትን ውሳኔዎችንና የሚሰጡትን መመሪያዎች ተግባራዊ የደርጋል፤
6. ስለአካሄድና ወጪዎች ተግባራት ለጠቅላላ ጉባዔው በመደበኛ ስብሰባዉ ወቅት ሪፖርት ያቀርባል፤
7. ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር በኤች አይ ቪ ኤድስ መከላከል ዙሪያ በክልሉና አገር አቀፍ ደረጃ ከሚንቀሳቀሱ አህጉራዊ እና ዓለም አቀፋዊ ድርጅቶች ጋር የጠነከረ ግንኙነትና ትብብር እንዲኖር ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤
8. አስፈላጊ በሆነበት ጊዜ አጋዥ የሆኑ አደረጃጀቶችን ያቋቁማል፤
9. የሴክራታሪያቱ ጽ/ቤት የሚያቀርባቸው ነገሮችንና ነገሮችን ማረጋገጥ ይገመገማል ያፀድቃል፡፡

ክፍል ፬
አንቀጽ ፲፬
የክልሉ ሴክራታሪያት

1. ሴክራታሪያቱ ተጠሪነቱ ለጠቅላላ ጉባዔ ሆኖ የምክር ቤቱን የዕለት ከዕለት ሥራዎች ያከናውናል፡፡
2. ሴክራታሪያቱ በአንድ ኃላፊ የሚመራ ሲሆን በዋናው ጽሕፈት ቤትና በተዋረድ አካላቱ ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ ሠራተኞች ይኖሩታል፡፡
3. ሴክራታሪያቱ ምክር ቤቱን ወክሎ ይከሰሳል፤
አንቀጽ ፲፮
የክልሉ ሴክራታሪያት ሥልጣንና ተግባር፤

ሴክራታሪያቱ የሚከተሉት ዝርዝር ተግባርና ኃላፊነት ይኖሩታል፡፡

1. በምክር ቤቱ ውሳኔዎችና የሥራ ነገሮች ላይ በመመሥረት የኤድስ በሽታን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በክልሉ የሚደረጉትን የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴዎች ያስተባራል፤
ለተግባራዊነታቸውም ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤
5. To implement decisions passed by the council and directives issued
6. Concerning the activities it has undertaken, it shall submit a report to the regular session of the general assembly.
7. In collaboration with the concerned bodies and therefore, shall facilitate favorable situations to establish a very strong relation and cooperation with the national and international organizations which are operating at the regional and national levels around the prevention of HIV/AIDS.
8. Whenever it is found necessary, it shall established supportive entities.
9. To evaluate and approve projects and programs submitted by the secretariat.

Section 4
Article 14
The Regional Secretariat

1. The secretariat being accountable to the general assembly shall carry out the day to day activity of the council.
2. The secretariat being managed by one head and shall have the required employees at the head office and for its bodies established at various levels.
3. The secretariat shall sue and be sued on behalf of the council

Article 15
The Powers And Duties Of The Secretariat

The secretariat shall have the following Duties and responsibility to:-

1. Based on the decisions and work programs of the council, it coordinates the day to day activities that are being carried out in the region to prevent and control the AIDS disease, and to facilitate situations for their realization.
2. ምክር ቤቱ የተቋቋመባቸው ዓላማዎች ውጤታማ በሆነ መንገድ ተግባራዊ የሚሆኑበትን ስልት ይቀይሳል፤
3. ኤች አይ ቪ ፡-ኤድስን በመከላከልና በመቆጣጠር ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የምክር ቤቱ አባላት ፣ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ ግለሰቦችና ድርጅቶችን እንቅስቃሴ ያስተባብራል በመከላከላቸው የሥራ ቅንጅት እንዲኖር ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤ በቅርብ ይከታተላል፤
4. የክልሉ ሕብረተሰብ ስለ ኤድስ እና ችግሮቹ ግንዛቤ እንዲኖረው ክልላዊና አገር አቀፋዊ ስብሰባዎችና ዐውደ-ጥናቶችን ያዘጋጃል፤ እንዲዘጋጁም ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤
5. የኤች አይ ቪ ፡-ኤድስን በሽታ ለመከላከልና ለመቆጣጠር በክልሉ ውስጥ የሚንቀሳቀሱትን መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እና ታዋቂ ግለሰቦችን ጥረት ያስተባብራል፤ የሥራ ቅንጅት እንዲኖር ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤
6. በክልሉ የኤች አይ ቪ ኤድስ ገጽታ መረጃዎችን ያሰባስባል፤ ያጠናቅራል፤ እንደአስፈላጊነቱም ለሚመከታቸው ክፍሎች ያስተላልፋል፤
7. ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመመካከር የዞን ወይም የልዩ ወረዳ ሴክራታሪያት ተወካዮችን ይቀጥራል፤ ያሰናብታል፤

8. ለሥራው መቃናት የሚያግዙ ልዩ ልዩ ኮሚቴዎችን እንደአስፈላጊነቱ ያደራጃል፤ ሰብሳቢና ፀኑሬ ይሰይማል፤ ይህንኑ ለምክር ቤቱ ሰብሳቢና ለብሄራዊ ሴክራታሪያቱ በጽሁፍ ያሳውቃል፤ ሥራዎቻቸውንም በቅርብ ይከታተላል፤ ይገመግማል፤
2. To devise ways and means which enable that the objectives for which the council has been established will be effectively realized.
3. To coordinate the activities of the members of the council governmental, non- governmental organizations, individuals and organizations which are operating in the prevention and control of HIV/AIDS, and to facilitate situations to enable them to have a coordination of work between and among them. Shall closely follow the same.
4. To prepare regional and national conferences and work shops with the view to enable the people of the region to have a better awareness about AIDS and its problems, and to facilitate situations for such conferences and works to be organized.
5. To coordinate the effort of non governmental organizations and prominent individuals which are operating in the region to prevent and control the HIV/AIDS diseases, and to facilitate situations for the existence of coordination of work.
6. To gather and collect information concerning the profile of AIDS in the region process the same and as the need arises to distribute the same to the concerned bodies.
7. In consultation with the concerned bodies empolyes the representatives of zone or special woreda secretariat, and dismiss the same from their responsibility.

8. To organize various committees that will assist the realization of the work as the need arises; designate chairman and secretary, inform the same in writing to the chairman of the council and to the national secretariat; and to shall make a close follow up of their work and shall evaluate the same.
9. የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ የሥራ ዕቅድ ረቂቅ አዘጋጅቶ ለሥራ አመራር ቦርዱ በእርሱም አማካኝነት ለጠቅላላ ጉባዔው ያቀርባል፤ ሲፀድቅም በአግባቡ በተግባር ላይ ያውላል፤
10. የጠቅላላ ጉባዔና የቦርዱን ውሳኔዎች ለክልሉ መንግሥት አስፈጻሚ አካላት ያስተላልፋል ፤ በወቅቱ ሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፤
11. የምክር ቤቱ አባል የሆኑ አስፈጻሚ አካላት በዚህ አዋጅ አንቀጽ 11 የተሰጣቸው ኃላፊነት በብቃት መወጣት እንዲችሉ ዝርዝር የአፈጻጸም መመሪያዎችን አግባብ ካላቸው አስፈጻሚ አካላት ጋር በምክክር በማውጣት በሥራ አስፈጻሚ ቦርድ አጽድቆ ለፈጻሚ አካላት ያስተላልፋል፤ አፈጻጸሙንም በሙያ፣ በአቅም ግንባታና በገንዘብ ያግዛል፤ ተግባራዊነቱንም ይከታተላል፤ ገምግሞም ለሚመከታቸው አካላት ሪፖርት ያቀርባል፤
12. ከተለያዩ ለጋሽ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት በመፍጠር ድጋፍ የሚገኝበትን ዘዴ ይቀይሳል፤
13. የሥራ እንቅስቃሴውን በተመለከተ ለቦርዱ የሥራ ሪፖርት ያቀርባል፤ በየግማሽ ዓመቱ ለጠቅላላ ጉባዔው ያቀርባል፡፡
14. በኤች አይ ቪ ኤድስ ዙሪያ ለሚደረጉ የጥናትና ምርምር ሥራዎች ድጋፍ ይሰጣል ያበረታታል፤
15. በጠቅላላ ጉባዔው፣ በሰብሳቢው እና በሥራ አመራር ቦርድ የሚሰጡትን

ሌሎች ተጨማሪ ተግባራትን ያከናውናል፤

16. የዞን፣ የልዩ ወረዳ ማስተባበሪያና የሴክራታሪያት ጽ/ቤት የአሠራርና የአደረጃጀት ዝርዝር መመሪያ ያዘጋጃል፤ ለሥራ አመራር ቦርድ አቅርቦ ያስፀድቃል ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፤
17. የባንክ ሂሳብ ይከፍታል፤ ያንቀሳቅሳል፡፡
9. Having prepared a draft short, medium and long range plan and shall submit the same to the management board and through the board shall submit to the general assembly when this is approved it shall implement.
10. To transmit the decisions of the general assembly and the board to the executive bodies of the regional government, that it shall make a follow up to make sure that they are implemented.
11. In order the executive bodies which are members of the council to be able to discharge the responsibility entrusted to them effectively shall prepare a detailed implementation directives in consultation with the relevant executive bodies and having the same be approved by the management board shall transmit to the executing bodies, Shall assist the implementation in terms of profession, capacity building and finance shall implement the implementation and shall submit a report to the concerned bodies after having evaluated the same.
12. To devise ways and means, with the view to get support by establishing relations with a various donor organizations.
13. Concerning its activities submit a work report to the board. Every half year shall submit a report to the general assembly.
14. To give support to study and research works conducted on HIV AIDS, and encourage the same.
15. To undertake other additional activities assigned by the general assembly, a chairman and by the management board.

16. To prepare a detailed directives working procedure and organization set up directive concerning the zonal special woreda coordination and secretariat office, and submit the same to the management board for approval and when authorized implement the same.

17. To open bank accounts and operate the same

ክፍል ፮

አንቀጽ ፲፮

በዞን/ልዩ ወረዳ ደረጃ ስለሚገኙ የኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምክር ቤት አደረጃጀት ሥልጣንና ተግባር

1. የዞን/ ልዩ ወረዳ የኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ም/ቤት ተጠሪነቱ ለክልሉ የኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ም/ቤት ጠቅላላ ጉባኤ ይሆናል።
2. በዚህ አዋጅ ስለ ክልሉ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ም-ቤት አቋም፣ አደረጃጀት ሥልጣንና ተግባር በአንቀጽ 15 ንዑስ አንቀጽ 7 11 እና 16 በስተቀር ሌሎች ድንጋጌዎች ለዞኖችና ልዩ ወረዳዎች እንደአስፈላጊነቱ ተፈጻሚ ይሆናል።
3. የልዩ ወረዳ ማስተባበሪያ ሴክራታሪያት የወረዳ ሴክራታሪያት ሥልጣንና ተግባር ይኖረዋል።

አንቀጽ ፲፯

የወረዳው ጠቅላላ ጉባኤ፣

1. የወረዳው ጠቅላላ ጉባኤ ተጠሪነቱ ለታቀፈበት ዞን ጠቅላላ ጉባኤ ይሆናል።
2. በዚህ አዋጅ በአንቀጽ 7 ንዑስ የተመለከቱት ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ በእያንዳንዱ ወረዳ ተጨባጭ ሁኔታ ላይ ተመሥርቶ የወረዳው ጠቅላላ

ጉባኤ የም/ቤቱ አባላት የሚወሰን ሆኖ ኤድስን በመከላከልና በመቆጣጠር ተግባር አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ ማህበራት ፣ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ ተቋማትና ግለሰቦች በአባልነት የሚገኙበት የም-ቤቱ ከፍተኛው የሥልጣን አካል ነው።

Section 6

Article 16

The Organization, Powers And Duties Of The AIDS Prevention And Control Council At Zone, Special Wereda Level

1. The zonal special woreda AIDS Prevention and Control Council shall be accountable to the regional AIDS Prevention and Control Council general assembly.
2. Except article 15 sub article 7, 11 and 16, with in this Proclamation as regards the status mode of organization, power and duty of the regional AIDS Prevention and Control Council, other provisions shall be applicable as may be necessary to zones and special woredas.
3. The special woreda coordinative secretariat shall have the power and duty of woreda secretariat.

Article 17

The Woreda General Assembly

1. The woreda general assembly shall be accountable to the zonal general assembly by which it has been embraced.
2. Without prejudice to the provisions of Article 7 of sub articles of this proclamation, based on the objective

condition of each woreda and therefore, the members of the general assembly of the woreda shall be determined the associations governmental and non governmental organizations, institutions and individuals shall become members of the general assembly therefore, it is the highest organ of the council.

3. የወረዳው ጠቅላላ ጉባዔ አባላት ብዛት በምክር ቤቱ እንደአስፈላግነቱ የሚወሰን ሆኖ ጉባዔው የሚከተሉት አባላት ያካተተ ይሆናል፡፡

- ሀ. የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ
----- ሰብሳቢ
- ለ. የወረዳው ሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ----- ፀሀፊ
- ሐ. የወረዳው ዋና ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ኃላፊዎች----- አባል
- መ. የወረዳው አስፈጻሚ ጽ/ቤት ኃላፊዎች----- አባል
- ሠ. የወረዳው ጤና ተቋማት ኃላፊዎች
----- አባል
- ረ. የወረዳው ት/ቤቶች ርዕሳነ መምህራን----- አባል
- ሰ. የሀይማኖት ድርጅት መሪዎች
----- አባል
- ሸ. ታዋቂ ግለሰብ /በጠቅላላ ጉባኤ የሚመረጥ----- አባል
- ቀ. መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች
----- አባል
- በ. የፀረ-ኤድስ ክበባት ተወካዮች
----- አባል
- ተ. የሴቶችና ወጣቶች ማህበራት

- አባል
- ቸ. የግል ድርጅቶች ተወካዮች
----- አባል
- ኘ. ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ ሰዎች ማህበር ተወካዮች----- አባል

3. The number of the members of the woreda general assembly shall be determined by the council as may be necessary, however, it shall include the following members:

- A. The chief administrator of the woreda
----- Chairman
- B. The chairman of the management board of the woreda----- Secretary
- C. The heads of the main coordinating office of the woreda ----- Member
- D. The heads of the woreda executive office ----- Member
- E. The heads of the woreda health institutions ----- Member
- F. The principals of the woreda schools
----- Member
- G. The leaders of religious organizations
----- Member
- H. A prominent individual/ who shall be elected by the general assembly
----- Member
- I. Non governmental organizations
----- Member
- J. Representatives of anti AIDS clubs
----- Member
- K. The Women and Youth Associations

----- Member

L. The representatives of the persons who are living with HIV/AIDS

----- member

M. The representatives of private establishments -----Member

አንቀጽ ፲፰

የወረዳው ጠቅላላ ጉባዔ ሥልጣንና ተግባር

1. የኤች አይ ቪ ኤድስ ፖሊሲ በወረዳው ውስጥ ባሉ ቦታዎች ሁሉ ተግባራዊ እንዲሆን ድጋፍ ይሰጣል፤
2. በወረዳው ሴክሬታሪያት ተዘጋጅቶና በቦርድ ተገምግሞ የሚቀርብለትን የሥራ ዕቅድ እና ዓመታዊ በጀት ረቂቅ መርምሮ ያፀድቃል፤
3. ለሥራ አመራር ቦርዱ አስፈላጊውን መመሪያ ይሰጣል፤ በወረዳው ውስጥ ተፈጻሚ መሆኑን ይከታተላል፡፡
4. በወረዳው ሴክሬታሪያት ተዘጋጅቶና በሥራ አመራር ቦርድ ተገምግሞ የሚቀርብለትን የሥራ መመሪያዎች እየመረመረ ያፀድቃል፤
5. የወረዳውን ሴክሬታሪያት የሥራ እንቅስቃሴ በቅርብ ይከታተላል፤ ወቅታዊ የሥራና የኦዲት ሪፖርትን ያደምጣል ውሳኔዎችን ይሰጣል፡፡
6. የገቢ ምንጭ የሚገኝበትን መንገድ ይቀይሳል ለአፈጻጸሙም የወረዳው የሥራ አመራር ቦርድ ክትትል እንዲያደርግ መመሪያ ይሰጣል፡፡
7. የወረዳው ሥራ አመራር ቦርድ በሚቀርብለት አስተያየት መሠረት የአባልነት ጥያቄዎችን ይመረምራል ያፀድቃል እንደአስፈላጊነቱም ከአባልነት ይሠርዛል
8. የወረዳው የሥራ አመራር ቦርድ አባላትን ይመርጣል ይሽራል

9. ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር በወረዳው፣ በዞኑና በክልሉ የሚገኙ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት እና ትብብር እንዲኖር ያደርጋል፡፡

10. ዓላማዎችን ሊያሳኩ የሚችሉ ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

Article 18

Powers And Duties Of The Woreda General Assembly

1. Shall provide support in order to implement the HIV/AIDS policy, in all places that are found in the woreda.
2. Shall review and approve the draft annual work plan and budget prepared by the woreda secretariat, and which is evaluated by the board.
3. Shall issue the necessary directive to the management board and make a follow up to ensure that this is implemented in the woreda
4. Shall review and approve the draft directives prepared by the woreda secretariat and which is evaluated by the management board.
5. Shall Closely follow up the activity of the woreda secretariat, hear timely work and audit report and gives decision.
6. Shall devise ways and means with the view to generate income and that as regards to its the implementation issue directive to the woreda management board to make a follow up.
7. On the basis of the recommendation made by the woreda management board; shall review membership questions, shall approve the same and as the case may be shall terminate membership.
8. Shall appoint the members of the management board of the woreda, and dismiss the same

9. In consultation with the concerned body shall establish relations in cooperation with the organizations found in the woreda, zone and region.

10. Shall undertake other activities which help realize the objectives of the council

አንቀጽ ፲፱

የወረዳ ሥራ አመራር ቦርድ

1. የሥራ አመራር ቦርድ ተጠሪነቱ ለወረዳው ጠቅላላ ጉባዔ ሲሆን ከጠቅላላ ጉባዔ ውስጥ የተመረጡ ወይም አግባብነት ካላቸው አካላት በኤች አይ ቪ ኤድስ መከላከልና መቆጣጠር ላይ ተገቢ ድርሻ ያላቸው ከፍተኛ ባለሙያዎችና የሥራ ክፍል ኃላፊዎች በጠቅላላ ጉባዔ ተወክሎ የሚገኙበት አካል ነው።

2. የወረዳው ኤች አይ ቪ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምክርቤት የሥራ አመራር ቦርድ አባላት ስብጥር የሚከተሉትን ያካትታል።

ሀ. ከጤናው ሴክተር በጠቅላላ ጉባኤ የሚሰየም----- ሳብሳቢ

ለ. የሴሬታሪያት ኃላፊ----- ፀሀፊ

ሐ. በወረዳው ከሚገኙ ከተለያዩ አስፈጻሚ መ/ቤቶች የሚወከሉ-----

-----3 አባላት

መ. ከወረዳው ም/ቤት የሚወከል አንድ የህዝብ ተመራጭ----- አባል

ሠ. ከሴቶች ዲሞክራሲያዊ ማህበር አንድ ተወካይ----- አባል

ረ. በወረዳው ከሚገኝ መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች አንድ ተወካይ----- አባል

----- አባል

ሰ. ከማህበራት አንድ ተወካይ----- አባል

ሸ. ከቫይረሱ ጋር ከሚኖሩ አንድ ተወካይ----- አባል

ቀ. ከህይማኖት ድርጅቶች የሚወከል----- አባል

በ. ከታዋቂ ግለሰቦች አንድ ተወካይ----- አባል

Article 19

The Woreda Management Board

1. The Management board shall be accountable to the woreda general assembly, its members are drawn from those who are elected from the members of general assembly and the high official of relevant bodies and heads of sections who are represented by general assembly and a major share in the prevention and control of HIV/AIDS.

2. The composition of the woreda HIV/AIDS prevention control council management board shall have

A. A person who will be designated by the general assembly from the health sector ----- Chairman

B. The head of the secretariat ----- Secretary

C. The representatives of various executive offices found in the woreda ----- 3 Members

D. A peoples' representative elected from the woreda --- Member

E. One representative of the Woman Democratic Association – Member

F. One representative from non governmental organization found in the woreda ----- Member

G. One representative of associations ----- Member

- H. A representative of persons who are living with HIV/AIDS –Member
- I. A representative of religious organizations ----- Member
- J. One prominent individual ----- Member

አንቀጽ
የቦርዱ ሥልጣንና ተግባር ፣

1. የምክር ቤቱ ሥራ አስፈጻሚ አካል በመሆን የሰራል ፣
2. መንግሥታዊና መንግሥታዊ ካልሆኑ ከሃይማኖትና ዓለምአቀፍ ድርጅቶች ጋር ቅርብና የጠበቀ የሥራ ግንኙነት ይፈጥራል ፣
3. በወረዳው ውስጥ የሚንቀሳቀሱ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችንና ታዋቂ ግለሰቦችን እንቅስቃሴ ያስተባብራል በመካከላቸው የሥራ ቅንጅት እንዲኖር ሁኔታዎችን ያመቻቻል ፣
4. በሴክሬታሪያት ተዘጋጅቶ የቀረበለትን የምክር ቤቱን ዓመታዊ የሥራ ዕቅድና የማስፈጸሚያ በጀት ረቂቅ ገምግሞ ከአስተያየት ጋር ለጠቅላላ ጉባዔው በማቅረብ ያስፀድቃል ፣
5. በምክር ቤቱ ውስጥ በአባልነት ሊመዘገቡ የሚገባቸው አስፈላጊ ተቋማትና ማህበራትን በሚመለከት እንዲሁም ለምክር ቤት አባልነት የሚነሱ ጥያቄዎችን በመገምገም ለምክር ቤቱ ጠቅላላ ጉባዔ ያቀርባል፡፡
6. በምክር ቤቱ የሚተላለፉ ውሳኔዎችንና የሚሰጡትን መመሪያዎች ተግባራዊ ያደርጋል ፣
7. በወረዳው ውስጥ በሚገኙ ቀበሌዎች ኤድስ ኮሚቴዎች የሚቋቋሙበትንና የሚደራጁበትን በዚህ አዋጅ መሠረት ዝርዝር መመሪያ ያወጣል፡፡

8. ስለአከናወናቸው ተግባራት ጠቅላላ ጉባዔው መደበኛ ስብሰባው ወቅት ሪፖርት ያቀርባል ፣

9. ኤች አይ ቪ ኤድስን ለመከላከል የሚረዱ ክልል አቀፍ ስብሰባዎች እንደአስፈላጊነቱም በብሔራዊ ስብሰባዎች ሊሳተፍ ይችላል፡፡

Article 20
Powers And Duties Of The Management Board

1. Shall Undertake its activities as an executive arm of the council
2. Shall establish a very close relations with governmental, non governmental organizations, religious and international organizations.
3. Shall coordinate the activity of governmental and non governmental organizations which are operating in the woreda; and facilitate situations with the view to have a coordination of work.
4. Shall review the annual work plan and implementation draft budget prepared and submitted to it by the secretariat and shall submit the same to the general assembly with a recommendation and have the same be approved by the assembly.
5. Concerning the essential institutions and associations which should be registered in the council as members as well as by evaluating membership questions that will be submitted to the council, shall submit the same to the general assembly
6. Implement decisions passed by the council and directives issued.
7. Issue a detailed directive as regards the manner in which the AIDS committee of the kebeles which are found in the woreda are established and organized in accordance with this proclamation.

8. shall submit a report of its activities to the general assembly at its regular session.
9. Can participate in regional meetings and as the case may be in national meetings which can assist in the prevention of HIV/AIDS.
10. ምክር ቤቱ የተቋቋመበትን ዓላማ ለማስፈጸም የሚወጡ ዕቅዶች ስልቶች እና መመሪያዎች በትክክል በሥራ ላይ መዋላቸውን ይቆጣጠራል ይከታተላል።
11. አስፈላጊ በሆነበት ጊዜ አጋዥ የሆኑ አደረጃጀቶችን ያቋቁማል፤
12. ለሴክራታሪያቱ የሚቀርቡትን ኘሮጀክቶች ይገመግማል ያፀድቃል፤
13. በበጀት ውስጥ ያልተመለከተ ገቢ ሲገኝ በሥራ ላይ በማዋል ምክር ቤቱ ጠቅላላ ጉባኤ ሲሰበሰብ በጀቱን ያፀድቃል።

አንቀጽ

የወረዳው ሴክራታሪያት ሥልጣንና ተግባር

1. በምክር ቤቱ ውሳኔዎችና የሥራ ፕሮግራሞች ላይ በመመስረት የኤድስ በሽታን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በክልሉ የሚደረጉትን የዕለት ከዕለት ሥራዎች ያስተባብራል፤ ለተግባራዊነታቸውም ሁኔታዎችን ያመቻቻል።
2. ምክር ቤቱ የተቋቋመባቸውን አላማዎች ውጤታማ በሆነ መንገድ በወረዳው ውስጥ ተግባራዊ የሚሆኑበትን ስልት ይቀይሳል፤
3. የወረዳው ህብረተሰብ ስለኤድስ ግንዛቤ እንዲኖረው ስብሰባዎች ያዘጋጃል፤ እንዲዘጋጁም ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤
4. በወረዳው የኤች አይ ቪ ኤድስ ገጽታ መረጃዎችን ያሰባስባል፤

ያጠናቅራል፤ እንደአስፈላጊነቱም ለሚመለከታቸው ክፍሎች ያስተላልፋል፤

5. የሥራ እቅድና ረቂቅ በጀት አዘጋጅቶ ለሥራ አመራር ቦርድ በእርሱም አማካኝነት ለምክር ቤቱ ያቀርባል ሲፀድቅም በአግባቡ በተግባር ላይ እንዲውል ያደርጋል።
10. Shall make follow up and supervise to make sure that plans, strategies and directives issued to implement the objectives for which the council has been established are put into effect correctly.
11. When it is necessary, shall establish supportive entities.
12. Shall evaluate and approve the project submitted by the secretariat.
13. Whenever there is a revenue not indicated in the budget shall put the same into use and will have the same be approved when the general assembly is in session.

Article 21

Powers And Duties Of The Woreda Secretariat

1. On the basis of decisions and work programs of the council, shall coordinate the day to day activities that are carried out in the region to help prevent and control HIV/AIDS, and facilitate situations for their implementation.
2. Shall devise ways and means with the view that the objective for which the council has been established are implemented effectively in the woreda.
3. Shall prepare meetings with the view to increase the awareness of the people of the woreda about AIDS. It shall also facilitate situations with the view to organize such meetings

4. Shall collect and gather information which shows the profile of AIDS in the woreda ; shall process the same and as the case may be shall transmit to the concerned bodies.
5. Shall prepare work plan and draft budget and submit the same to the management board and through the management board to the council and when this is approved, shall implement it properly.
6. ኤች አይ ቪ ኤድስን በመከላከል ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የምክር ቤቱ አባላት፣ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ግለሰቦች ሥራ የተቀናጀ እንዲሆን በቅርብ ያስተባብራል፣ ይከታተላል።
7. አስተባባሪው ምክር ቤቱን ወክሎ ይከሰሳል፣ ይከሰሳል።
8. በምክር ቤቱ፣ በሰብሳቢውና በሥራ አመራር ቦርዱ የሚሰጠውን ሌሎች ተጨማሪ ተግባራት ያከናውናል።

የም-ቤቱ ከፍተኛው የሥልጣን አካል ነው።

3. የቀበሌው ጠቅላላ ጉባዔ አባላት ቁጥር እንደአስፈላጊነቱ የሚወሰን ሆኖ ጉባዔው የሚከተሉትን አባላት ያካተተ ይሆናል።
6. Shall make a close coordination and a follow up with a view that the work carried out by the members of the council, governmental and non governmental organizations and individuals around the prevention of HIV/AIDS is coordinated.
7. The coordinator shall institute a lawsuit representing the council and also shall be sued.
8. Shall undertake other activities assigned has signed by the council, the chairman and the management board.

ክፍል ፮
አንቀጽ
የቀበሌ ጠቅላላ ጉባዔ

Section 6
Article 22
The Kebele General Assembly

1. የቀበሌ ጠቅላላ ጉባዔ ተጠሪነቱ ለታቀፈበት ወረዳ ጠቅላላ ጉባዔ ይሆናል።
2. በዚህ አዋጅ በአንቀጽ 7 የተደነገጉት እንደተጠበቁ ሆኖ የቀበሌው ጠቅላላ ጉባዔ በእያንዳንዱ ቀበሌ ተጨባጭ ሁኔታ ላይ ተመሥርቶ የም/ቤቱን አባላት ሁኔታ የሚወሰን ሆኖ፣ በተለይም ኤድስን በመከላከልና በመቆጣጠር ተግባር አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ ማህበራት፣ ድርጅቶች እንዲሁም ተቋማትና ግለሰቦች በአባልነት የሚገኙበት

1. The kebele general assembly shall be accountable to the general assembly of the woreda.
2. Subject to the situations made in article 7 of this proclamation the kebele general assembly based on the objective condition of each kebele shall determine the number of members of the council especially that associations, organizations as well as institutions and individuals, who can make a contribution in the prevention and control activity of AIDS can be represented and it is the highest organ of the council

3. the number of the general assembly of the kebele shall be determined as the case may be however the member shall include the following.

ሀ. የቀበሌ ዋና አስተዳደር ----- ሰብሳቢ

ለ. የቀበሌው የጤና ኮሚቴ ሰብሳቢ
----- ፀሀፊ

ሐ. የት/ቤቶች ርዕሰ መምህራን
----- አባል

መ. የልማት ሰራተኞች----- አባል

ሠ. የሴቶችና ወጣቶች ተወካይ
----- አባል

ረ. የዕድር ዳኞች----- አባል

ሰ. የህብረት ሥራ ተወካይ----- አባል

ሸ. የሀይማኖት ድርጅቶች ተወካይ
----- አባል

ቀ. የፀረ-ኤድስ ክበባት ተወካዮች
----- አባል

በ. በቫይረሱ ጋር የሚኖሩ ሰዎች
ተወካይ----- አባል

አንቀጽ

የቀበሌ ጠቅላላ ጉባዔ ሥልጣንና ተግባር፤

1. የኤድስ ፖሊሲ በቀበሌው ውስጥ ተግባራዊ እንዲሆን ድጋፍ ይሰጣል ፤

2. በቀበሌው የኤድስ አስተባባሪ ተዘጋጅቶ በቦርድ የሚቀርብለትን የሥራ ዕቅድ መረምሮ ያፀድቃል፤

3. የሥራ አመራር ቦርድ አስፈላጊውን መመሪያ ይሰጣል ተፈጻሚ መሆኑንም ይከታተላል፤

4. በቀበሌው የሥራ አመራር ቦርድ ተዘጋጅቶ የሚቀርብለትን የሥራ መመሪያዎች እየመረመረ ያፀድቃል፤

5. የገቢ ምንጭ ያፈላልጋል ለአፈጻጸሙ የቀበሌው የሥራ አመራር ቦርድ ክትትል እንዲያደርግ መመሪያ ይሰጣል፡፡

- A. The chief administrator of the kebele
----- Chairman
- A. The chairman of the kebele health committee ----- Secretary
- B. The directors of the schools ----- Member
- C. Development workers -----Member
- D. The woman and youth representative
----- Member
- E. Judges of Edir ----- Member
- F. A representative of Cooperatives
----- Member
- G. A representative of religious organizations
----- Member
- H. A representative of anti AIDS clubs
----- Member
- I. A representative of persons who are living with HIV/AIDS ----- Member

Article 23

23. The Power And Duty Of The Kebele General Assembly

- 1. Shall provide support with the view to implement the AIDS policy in the kebele.
- 2. Shall review and approve the work plan prepared by the kebele AIDS coordinator and submitted to it by the board.

3. Shall issue the necessary directive to the management board and make a follow up to ensure its implementation.
4. Shall review and approve the work directives submitted to it by the kebele management board.
5. Shall seeks ways and means to generate source of revenue and issue directive to the kebele management board as regards its implementation

6. የቀበሌው የሥራ አመራር ቦርድ የሚያቀርብለትን አስተያየት መሠረት የአባልነት ጥያቄዎችን ይመረምራል ያፀድቃል ከአባልነትም ይዘርዛል፤
7. የቀበሌው የሥራ አመራር ቦርድ አባላትን ይመረጣል ይሽራል፤
8. ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር በቀበሌው ከሚገኙ ድርጅቶች ጋር ትብብር እንዲኖር ያደርጋል፤
9. ዓላማዎችን ሊያሳኩ የሚችሉ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡

አንቀጽ
የቀበሌ ሥራ አመራር ቦርድ፤

1. የሥራ አመራር ቦርድ ተጠሪነቱ ለጠቅላላው ጉባዔ ሆኖ ከጠቅላላ ጉባዔው ውስጥ የተመረጡ ወይም አግባብነት ካላቸው አካላት በኤች አይቪ ኤድስ መከላከልና መቆጣጠር ላይ ተገቢ ድርሻ ያላቸው ባለሙያዎችና ሠራኞች ሌሎችም የሚገኙበት አካል ነው፡፡
2. የቀበሌው ኤች አይ ቪ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምክርቤት የሥራ አመራር ቦርድ የሚከተሉት አካላት ይኖሩታል፤
 - ሀ. ከቀበሌው ም/ቤት አባላት በጠቅላላ ጉባኤ የሚሰየም----- ሰብሳቢ
 - ለ. የኤድስ ኮሚቴ ሊቀመንበር--- ፀሐፊ
 - ሐ. በቀበሌው ከሚገኙ መንግሥታዊ ተቋማት የሚወከሉ----- አባል

- መ. ከሴቶችና ወጣቶች በጠቅላላ ጉባኤ የሚወከል ----- አባል
- ሠ. ከእድር አባላት የሚወከል----- አባል
- ረ. ከሀይማኖት ድርጅቶች የሚወከል ----- አባል
- ሰ. የፀረ-ኤድስ ክበባት ተወካዮች-- አባል
- ሸ. ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ ሰዎች ተወካይ----- አባል

6. On the basis of the recommendation made by the kebele management board; shall review membership questions; shall approve the same and shall terminate membership.
7. Shall appoint the members of the kebele management board and shall dismiss the same
8. In collaboration with the concerned bodies it shall make the effort that a cooperation will be established with the organizations which are operating in the kebele
9. Shall undertake other activities which shall help realize the objectives of the council

Article 24
The Kebele Management Board

1. The management board being accountable to the general assembly shall have members drawn from the members of the general assembly or professionals and employees from relevant bodies which have proper share in the HIV/AIDS prevention and control activity.
2. The kebele HIV/AIDS prevention control council management board shall have the following members
 - A. A person who is designated by the general assembly from the members of the council of the kebele ----- Chairman
 - B. The chairman of the AIDS committee ----- Secretary
 - C. Representatives of the governmental institutions that are found in the kebele

- Member
- D.A representative from the woman and youth association ----- Member
- E. A representative of the edir ----- Member
- F. Representative of the religious organization ----- Member
- G. Representatives of anti AIDS clubs ----- Member
- H. A representative of persons who are living with the HIV AIDS virus ----- Members

**አንቀጽ
የቀበሌ ሥራ አመራር ቦርድ
ሥልጣንና ተግባር፤**

1. የምክር ቤቱ ሥራ አስፈጻሚ አካል በመሆን ይሠራል፤
2. በቀበሌው ውስጥ ከሚገኙ ልዩ ልዩ ድርጅቶችና ማህበራት ጋር የጠበቀ የሥራ ግንኙነት ያደርጋል፤
3. በቀበሌው ውስጥ የሚንቀሳቀሱ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ታዋቂ ግለሰቦች በኤድስ መከላከልና መቆጣጠር ዙሪያ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ያስተባብራል፤ ይከታተላል፤
4. አባል ለመሆን የሚቀርቡ ጥያቄዎችን በመገምገም ለምክር ቤቱ ያቀርባል፤
5. በምክር ቤቱ የሚተላለፉ ውሳኔዎችንና የሚሰጡትን መመሪያዎች ተግባራዊ ያደርጋል፤
6. በኤች አይቪ ኤድስ ዙሪያ የሚደረጉ ስብሰባዎች ሲጋበዝ ይሳተፋል፤
7. ምክር ቤቱ የተቋቋመበትን ዓላማ በማስፈጸም የሚወጡ ዕቅዶች እና መመሪያዎችን በትክክል በቀበሌው በሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፤

8. አስፈላጊ በሆነበት ጊዜ አጋዥ የሆኑ አደረጃጀቶችን ያቋቁማል፤
9. በበጀት ውስጥ ያልተመለከተ ገቢ ሲገኝ በሥራ ላይ በማዋል ምክር ቤቱ ሲሰበሰብ ወጪውን ያፀድቃል፡፡
10. ስለአካሄድናቸው ተግባራት ለጠቅላላ ጉባዔው በመደበኛ ስብሰባ ወቅት ሪፖርት ያቀርባል፡፡

**Article 25
The Powers And Duties Of The Kebele
Management Board**

1. Shall act as the executive arm of the council
2. Shall establish a very close relations with the various organizations and associations found in the kebele.
3. Shall coordinate and follow up the work being carried out on HIV/AIDS prevention and control by governmental organizations, non governmental organizations and prominent individuals who are operating in the kebele.
4. By evaluating membership questions, shall submit to the council
5. Shall implement decisions passed by the council and directives issued.
6. When invited shall participate in meetings held concerning HIV/AIDS
7. shall make a follow up to ensure that the plans and directives issued to implement the objectives or which the council is established are properly and correctly implemented in the kebele.

- 8. Whenever it is found necessary, shall establish support entities.
- 9. Whenever a revenue not indicated in the budget is obtained, shall put into use and approve the same when the council is in session.
- 10. Shall submit a report concerning its activities to the general assembly during its regular session

**አንቀጽ
የቀበሌ የኤድስ ኮሚቴ**

- 1. የኤች አይ ቪ. ኤድስ ፖሊሲና እንዲሁም በክልል በዞንና በወረዳ ደረጃ የተቀየሱ የተለያዩ የአሠራር ስልቶችን በቀበሌዎች ሥራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል።
- 2. በሽታውን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያስችሉ በክልሉ የወጡ ደንቦችን ሕጎችንና መመሪያዎችን ተግባራዊ ያደርጋል፤
- 3. ኤች አይ ቪ ኤድስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ከወረዳ የሚላክለትን በጀትና ዕቅድ በሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፤
- 4. የኤድስ ህመማንና የቫይረሱ ተጠቂዎች የአእምሮአዊና ሥነ ልቦናዊ ጥቃት እንዳይደርስባቸው የሰብአዊ መብት ጥበቃ እንዲደረግላቸው ክትትል ያደርጋል፤ በዚህ ምክንያት ወላጅ አልባ ለሆኑት ህጻናት እንክብካቤ ያደርጋል።

- 5. በሽታውን ለመከላከልና ለመቆጣጠር መላው የቀበሌው ሕብረተሰብ ተሳትፎ እንዲያደርግ ግንባር ቀደም ሚና ይጫወታል።
- 6. የቀበሌውን የሥራ እንቅስቃሴና ፋይናንስ ሪፖርት አዘጋጅቶ ለሰብሳቢው ያቀርባል።
- 7. በጠቅላላ ጉባኤ የሚሰጡ ውሳኔዎችን ተግባራዊነት ይከታተላል።

**Article 26
The Kebele AIDS Committee**

- 1. Shall implement the HIV/AIDS policy as well as the working techniques devised at regional zonal and woreda levels, in the kebele.
- 2. Shall implement regulations, laws and directives issued by the region which may help prevent and control the disease.
- 3. Shall utilize and put into effect the budget and work plan sent to it from the woreda with the view to prevent and control HIV/AIDS.
- 4. Shall make a follow up to ensure human right of AIDS patients and HIV/AIDS carries not to be violated mentally and psychologically.
- 5. Shall play a vanguard role to enable the entire community of the kebele to

participate with the view to prevent and control the disease.

- 6. Shall prepare an activity and financial report, and submit the same to the chairman.
- 7. Shall make a follow up to ensure that decisions passed by the general assembly are implemented

ክፍል ፯

አንቀጽ

የምክር ቤቱ ጠቅላላ ጉባዔ አመራርና ተጠሪነት

- 1. የክልል ርዕሰ መስተዳድር፣ የዞን፣ የልዩ ወረዳ፣ የወረዳ እና የቀበሌ ዋና አስተዳዳሪዎች እንደየቅደምተከተላቸው በየደረጃው የሚገኙትን ጠቅላላ ጉባኤዎችን በበላይነት ይመራሉ።
- 2. የእያንዳንዱ ምክር ቤት ጠቅላላ ጉባኤ ሰብሳቢ ተጠሪነት በየደረጃው ለሚገኙ የበላይ ጠቅላላ ጉባኤ ይሆናል።

አንቀጽ

የም/ቤቱ ሥራ አመራር ቦርድ አመራርና ተጠሪነት፣

- 1. የክልሉ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምክር ቤት ሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ ከክልሉ ጤና ቢሮ በክልሉ ጠቅላላ ጉባኤ ሰብሳቢ አቅራቢነት በጠቅላላ ጉባኤው ይመደባል።
- 2. የዞን ወይም የልዩ ወረዳ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምክር ቤት ሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ በጠቅላላ ጉባኤው ከጤናው ሴክተር የሚመረጥ ይሆናል፤
- 3. የወረዳ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምክር ቤት ሥራ አመራር ቦርድ

ሰብሳቢ በጠቅላላ ጉባኤው ከጤናው ሴክተር የሚመረጥ ይሆናል፤

- 4. የቀበሌ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምክር ቤት ሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ በጠቅላላው ጉባኤ ከጤናው ሴክተር የሚመረጥ ይሆናል።
- 5. የክልሉ ሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ ተጠሪነቱ ለክልሉ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምክር ቤት ጠቅላላ ጉባኤ ይሆናል።

Section 7

Article 27

The Leadership And Accountability Of the General Assembly Of The Council

- 1. The chief executive of the region, the zonal, special woreda, the woreda and kebele chief administrators on the basis of the order of precedence shall preside as chairman of the general assemblies of their respective areas.
- 2. The chairman of each council's general assembly shall be accountable to the respective upper general assembly

Article 28

The Leadership and Accountability of the Council Management Board

- 1. The chairman of the regional AIDS prevention and control council management board shall be assigned by the general assembly from the health bureaus being presented by the chairman of the general assembly of the region.
- 2. The chairman of the zonal or special woreda AIDS prevention and control Council management board shall be selected from the health sector by the general assembly

3. The woreda AIDS prevention and control council management board chairman shall be selected by the general assembly from the health sector.
4. The kebele AIDS prevention and control council management board chairman shall be selected from the health sector by the general assembly.
5. The chairman of the management board of the region shall be accountable to the regional AIDS prevention and control council general assembly.
6. የዞን ወይም የልዩ ወረዳ ሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ ተጠሪነቱ ለዞን ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምክር ቤት ጠቅላላ ጉባዔ ይሆናል፤
7. የወረዳው ሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ ለወረዳው ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምክር ቤት ጠቅላላ ጉባዔ ይሆናል።
8. የቀበሌ ሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ ተጠሪነቱ ለቀበሌ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምክር ቤት ጠቅላላ ጉባዔ ይሆናል።

አንቀጽ

የሴክራታሪያቱ አመራርና ተጠሪነቱ፤

1. የክልሉ ሴክራታሪያት ጽህፈት ቤት በክልሉ ጠቅላላ ጉባዔ ሰብሳቢ አቅራቢነት በመስተዳድር ምክር ቤት በሚሾም አንድ የበላይ ኃላፊ ይመራል፤
2. የዞን ወይም የልዩ ወረዳ ማስተባበሪያ ሴክራታሪያት ኃላፊዎች የክልሉ ሴክራታሪያት በሚያወጣው መስፈርት መሰረት በዞን ወይም ልዩ ወረዳ ሥራ አመራር ቦርድ ተገምግመው ይቀጠራሉ፤
3. የወረዳው ሴክራታሪያት ኃላፊ በወረዳው ጠቅላላ ጉባዔ ሰብሳቢና በክልሉ የኤድስ

መከላከያና መቆጣጠሪያ ሴክራታሪያት የሚቀጠር ይሆናል፤

4. የቀበሌ ኤድስ ኮሚቴ አስተባባሪ የቀበሌው የሥራ አመራር ቦርድ ፀሐፊ ይሆናል፤
5. የክልሉ ሴክራታሪያት ጽጌ-ቤት ኃላፊ ተጠሪነቱ ለክልሉ ጠቅላላ ጉባዔና ለርዕስ መስተዳድሩ ይሆናል፤
6. The zonal or special woreda management board chairman shall be accountable to the zonal AIDS prevention and control council general assembly.
7. The woreda management board chairman shall be accountable to the woreda AIDS prevention and control council general assembly.
8. The kebele management board chairman shall be accountable to the kebele AIDS prevention and control council general assembly.

Article 29

The Leadership And Accountability Of The Secretariat

1. The regional secretariat office shall be administered by an official who will be appointed by the council of executives being nominated by the chairman of the general assembly of the region.
2. The heads of the zonal or special woreda coordinating secretariat shall be employed upon evaluation by the zonal or special woreda management board on the basis of the criteria issued by the secretariat;
3. The head of the woreda secretariat shall be employed by the chairman of the woreda

general assembly and by the regional AIDS prevention and control secretariat.

- 4. The kebele AIDS committee coordinator shall serve as secretary of the kebele management board;
- 5. The head of the regional secretariat office shall be accountable to the regional general assembly and the chief executive of the region
- 6. የዞን ወይም ልዩ ወረዳ ማስተባበሪያ ሴክራታሪያት ኃላፊዎች ተጠሪነታቸው ለዞን ወይም ልዩ ወረዳ ለጠቅላላ ጉባኤና ለክልሉ ሴክራታሪያት ይሆናል፤
- 7. የወረዳው ሴክራታሪያት ኃላፊ ተጠሪነቱ ለወረዳው ጠቅላላ ጉባኤና በዞን ማስተባበሪያ ሴክራታሪያት በኩል ለክልሉ ሴክራታሪያት ይሆናል።
- 8. የቀበሌ ኤድስ ኮሚቴ ፀሐፊ ተጠሪነቱ ለቀበሌው ምክር ቤት ጠቅላላ ጉባኤ ይሆናል።

ክፍል ፰
አንቀጽ
የክልሉ ጠቅላላ ጉባኤ ሰብሳቢ
ሥልጣንና ተግባር፤

- 1. የምክር ቤቱን ጠቅላላ ጉባኤ መደበኛና አስቸኳይ ስብሰባዎችን ይጠራል፤ ይመራል፤
- 2. የሥራ አመራር ቦርዱን እንቅስቃሴ በቅርብ ይከታተላል፤ መመሪያዎችን ይሰጣል፤
- 3. የምክር ቤቱን በጀትና የሚገኝ ተጨማሪ ገንዘብ በሥራ አመራር ቦርድ

በኩል ሲቀርብለት በአግባቡ ሥራ ላይ መዋሉን ይከታተላል፤

- 4. በኤች አይ ቪ ኤድስ መከላከል ዙሪያ ከሚንቀሳቀሱ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ግለሰቦች ጋር እንደአስፈላጊነቱ ግንኙነት ያደርጋል፤
- 5. የምክር ቤቱ አባላትና የበጎ ፈቃድ ተሳታፊዎች እንዲበራከቱ ያበረታታል፤
- 6. The heads of the zonal or special woreda coordinating secretariat shall be accountable to the zonal or to the special woreda general assembly and to the regional secretariat.
- 7. The head of the woreda secretariat shall be accountable to the woreda general assembly and through the zonal coordinating secretariat to the regional secretariat
- 8. The kebele AIDS committee secretary shall be accountable to the kebele council general assembly

Section 8
Article 30

The Powers And Duties Of The Chairman
Of The Regional General Assembly

- 1. Shall call and preside over the regular and extra ordinary meetings of the general assembly of the council.
- 2. Shall make a close follow up of the activity of the management board, and issue directives to this effect.
- 3. Shall make a follow up to issuer that the budget of the council and additional money is submitted to him/her is used properly.

4. Shall establish relations with governmental and non governmental organizations and individuals who are operating on the HIV AIDS prevention control.
5. Shall encourage that the members of the council and volunteer participants be grown in number.

6. መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን ለምክር ቤቱ አስፈላጊውን ዕገዛ እንዲያደርጉ ጥሪ ያቀርባል፤
7. የምክር ቤቱ አባላት እና የበጎ ፈቃድ ተሳታፊዎች እንዲጎለብቱ እና እንዲበራከቱ ያበረታታል፤

አንቀጽ
የወረዳው ጠቅላላ ጉባዔው ሰብሳቢ
ሥልጣንና ተግባር

1. የምክር ቤቱን ጠቅላላ ጉባዔ መደበኛና አስቸኳይ ስብሰባዎችን ይጠራል፤ ይመራል፤
2. የሥራ አመራር ቦርዱን እንቅስቃሴ በቅርብ ይከታተላል፤ መመሪያዎችን ይሰጣል፤
3. የክልሉ የኤድስ ሴክሬታሪያት በሚያወጣው መመሪያ መሰረት የወረዳ ሴክሬታሪያት ኃላፊን ይቀጥራል ያሰናብታል፤
4. ለጠቅላላ ጉባዔው ፀሐፊ ሆኖ የሚያገለግ ሰው ይሰይማል፤
5. የምክር ቤቱን በጀትና የሚገኝ ተጨማሪ ገንዘብ በአግባቡ ሥራ ላይ መዋሉን ይከታተላል ይቆጣጠራል፤

Article 31
The Powers And Duties Of The
Chairman Of The Woreda General
Assembly

1. Shall call and preside over of the regular and extra ordinary meetings of general assembly of the council.
2. Shall make a close follow up of the activity of the management board; and issue directives to this effect.
3. On the basis of the directive issued by the regional AIDS secretariat shall appoint and dismiss the head of the woreda secretariat
4. Shall designate a person who will serve as secretary of the general assembly
5. Shall make a follow up to make sure that the budget of the council and additional money obtained is put to use properly.

6. Shall make a call to governmental and non governmental organizations to extend the necessary assistants to the council;
7. Shall make the effort to increase the number of the members of the council and volunteer participants

አንቀጽ

የቀበሌ ጠቅላላ ጉባዔው ስብሰባ ሥልጣንና ተግባር፣

1. የምክር ቤቱን ጠቅላላ ጉባዔ መደበኛና አስቸኳይ ስብሰባ ይጠራል ይመራል፣
2. የሥራ አመራር ቦርዱን በቅርብ ይከታተላል፣ መመሪያዎችን ይሰጣል፣
3. ለጠቅላላ ጉባዔው ፀሐፊ ሆኖ የሚያገልግል ሰው ይሰይማል፣
4. ለምክር ቤቱ አስፈላጊውን እገዛ እንዲያደርጉ መንግሥታዊና ያልሆኑ ድርጅቶችን፣ ግለሰቦችን በምክር ቤቱ ስም ጥሪ ያቀርባል፡፡
5. በምክር ቤቱ ጥረት የተገኙ የገቢ ምንጮች በአግባቡ በሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል ይቆጣጠራል፣

አንቀጽ

ሥለቦርዱ አመራርና አካላት

የቦርዱ አካላትና ኃላፊዎች እንደዚሁም የሌሎች ክፍሎች ተግባርና ሀላፊነት የመስተዳድር ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ ይወሰናል፡፡

አንቀጽ

የክልሉ ሴክራታሪያት ኃላፊ ሥልጣንና ተግባር

የክልሉ ኤች አይ ቪ/ኤድስ መከላከያና መቆጣጠርያ ሴክራታሪያት ኃላፊ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡፡

1. በዚህ አዋጅ አንቀጽ 15 የተዘረዘሩትን የሴክራታሪያቱን ተግባራት ያከናውናል፣ የጽ/ቤቱን ሥራ በበላይነት ይመራል፣ ይቆጣጠራል፣ ያስተባብራል ይከታተላል፡፡
2. የሴክራታሪያቱን የሥራ ዕቅድና በጀት በማዘጋጀት ለቦርዱ ያቀርባል፣ ሲፈቀድም ተግባራዊ እንዲሆኑ ያደርጋል፡፡

Article 32

The Power And Duties Of The Chairman Of The Kebele General Assembly

1. Shall call and preside over the regular and extra ordinary meetings of the general assembly of the council.
2. Shall make a close follow up of the activities of the management board; and issue directive to this effect.
3. Shall designate a person who will serve as secretary of the general assembly;
4. Shall make a call on behalf of the council to governmental and non governmental organizations and individuals to extend the necessary assistance.
5. Shall make the necessary follow up that source of income obtained through the effort of the council are put into use properly.

Article 33

The Management Of The Board And Its Bodies

The duty and responsibility of the bodies of the board, officials and other sections shall be determined by the regulation which will be issued by the regional executive

Article 34

The Power And Duty Of The Head Of The Regional Secretariat

The head of the regional HIV AIDS prevention and control secretariat will have the following power and responsibilities.

1. Shall implement the tasks of the secretariat listed in article 15 of this proclamation; shall direct the work of the office; shall supervise, coordinate and make a follow up of the same
2. By preparing the work plan and budget of the secretariat, shall submit the same to the board; up on approval shall implement the same;
3. ሴክራታሪያቱን በመወከል አግባብ ካለቸው መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር የሥራ ግንኙነት ያደርጋል።
4. የሴክራታሪያቱ ገንዘብና ንብረት ደንብና መመሪያውን ተከትሎ ያንቀሳቅሳል።
5. ልዩ ልዩ ጉዳዮችን በተመለከተ ሴክራታሪያቱን በመወከል አግባብ ካለቸው አካላት ጋር ውሎችን ይዋውላል።
6. የመንግስት ሠራተኞች አስተዳደር ደንብና መመሪያን ተከትሎ ሠራተኞቹን ይቀጥራል፣ ያዛውራል የደረጃ ዕድገትን ይሰጣል ሌሎች አስተዳደራዊ ወሰኔዎችን በመስጠት የጽ/ቤቱን ሠራተኞች በበላይነት ያስተዳድራል።
7. በሀገር አቀፍና አለም አቀፍ ስብሰባዎች፣ ሴሚናሮችን ወርክሾፖች ላይ የሚከፈሉትን የሴክራታሪያቱን ሠራተኞች በመመልመል መርጦ ይልካል።
8. ለእርሱ ተጠሪ የሆኑ የሥራ ክፍሎች የሚያከናውኑትን ሥራ ይመራል፣

የስተባብራል፣ ይቆጣጠራል፣ የሥራ አፈፃፀማቸውንም ይገመግማል።

9. ስለ ሴክራታሪያቱ አጠቃላይ የሥራ እንቅስቃሴ የሩብ ዓመቱን እንዲሁም ጥያቄ በቀረበለት ጊዜ ለቦርዱና ለሚመለከተው አካል ሁሉ ሪፖርት ያቀርባል።
10. ሌሎች ከቦርዱ የሚሰጡትን ተመሳሳይ ተግባራት ያከናውናል።
3. By representing the secretariat shall establish relations with the relevant governmental and non governmental organization;
4. Shall operate the money and property of the secretariat in accordance with directives;
5. Concerning various issues representing the secretariat, shall conclude agreements with the relevant bodies;
6. In accordance with the regulations and directives issued by the civil service commission shall employ, transfer, the employees and make other administrative decisions and therefore, shall adminster the employees of the office;
7. Shall nominate and send the employees of the secretariat who will participate in national and international meetings, seminars and workshops.
8. Shall direct, coordinated and supervise the works of the divisions which are

accountable to him/her and evaluate their work performance;

9. concerning the overall activity of the secretariat he/she shall submit a quarterly report and whenever he is asked he shall submit a report to the board and the concerned body.

10. Shall carry out other similar activities assigned to him/her

**አንቀጽ
በየደረጃ ስለሚገኙ የም/ቤቱ አካላት
ስብሰባዎችና የአሠራር
ሥነ-ሥርዓት**

1. ከሁለት ሶስተኛ የጠቅላላ ጉባዔ አባላት ወይም የሥራ አመራር ቦርድ ከተገኙ ምልክተ ጉባዔ ይሆናል።
2. የኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጠቅላላ ጉባዔ ቢያንስ በዓመት 2 ጊዜ በሥራ አመራር ቦርድ በሚወሰነው ጊዜና ቦታ ይሰበሰባል፣ የሥብሰባው ጊዜና ቦታ ሥብሰባው ከሚደረግበት ቀን አስራ አምስት ቀናት አስቀድሞ በሴክራታሪያቱ ይገለጻል፣
3. አስቸኳይ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ የጠቅላላ ጉባዔ ሰብሳቢ በማንኛውም ጊዜ መጥራት ይችላል፣
4. ከምክር ቤቱ ጠቅላላ ጉባዔ አባላት ቢያንስ አንድ ሦስተኛው ሲጠይቅ የጠቅላላ ጉባዔው ሥብሰባ ሊጠራ ይችላል።
5. የሥራ አመራር ቦርድ ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ ይሰበሰባል። እንደአስፈላጊነቱ አስቸኳይ ሰብሰባ በቦርድ ሰብሳቢው አማካይነት ሊጠራ ወይም በአንድ ሦስተኛው የቦርድ

አባላት ጥያቄ ስብሰባ ሊደረግ ይችላል።

6. **ማንኛውም ውሳኔ በስብሰባው በተገኙ አባላት በድምጽ ብልጫ የሚያልፍ ይሆናል። ሆኖም ድምጽ እኩል እየተከፈለ እንደሆነ ሰብሳቢው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል።**

7. **የሥራ አመራር ቦርድ አባላትን ለመሻር ውሳኔዎች በጠቅላላው ጉባዔ ስብሰባ ከተገኙት አባላት በሁለት ሦስተኛ ድምጽ ካልተደገፉ ውጤት አይኖራቸውም።**

**Article 35
Meetings And Working Procedure Of
The Bodies Of The Council Found At
Various Levels.**

1. There shall be a quorum where more than 3/4th of the members of general assembly or that of the management board are present.
2. The AIDS prevention and control general assembly shall meet at least twice in a year at the time and place determined by the management board. The time and place of the meeting will be announced by the secretariat 15 days before the meeting will be held;
3. Whenever emergency situations are encountered the chairman of general assembly may convene meeting at any time.
4. When 1/3rd of the members of the general assembly of the council request the meeting of the general assembly may be convened
5. The management board at the very least shall meet once in a month and as the case may be an extra ordinary meeting of the board may be convened by the

chairman of the board or when 1/3rd of the members of the board request .

- 6. Any decision shall be passed by a majority vote of the members present, however if there is a vote tie the chairman will have casting rote.
- 7. The discussion to dismiss the members of the management board is invalid unless it is supported by 2/3rd of the members of general assembly,

**አንቀጽ
የገቢ ምንጭ**

የምክር ቤቱ የገቢ ምንጮች የሚከተሉት ናቸው፡፡

- 1. ከክልሉ መንግሥት የሚገኝ በጀት ፣
- 2. መንግሥታዊና መንግሥታዊ ካልሆኑ ተቋማትና ለጋሽ ድርጅቶችና ከባድ አድራጊ ግለሰቦች ከሚገኝ የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ ፣

**አንቀጽ
የበጀት ዓመት**

የምክር ቤቱ የበጀት ዓመት የክልሉ መንግሥት የበጀት ዓመት ይሆናል፡፡

**አንቀጽ
የሂሳብ አያያዝ**

ምክር ቤቱ የራሱ የንብረትና የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት ይኖረዋል ፣ ዝርዝሩም አዋጁን ለማስፈጸም በሚወጣው ደንብ ይገለጻል፡፡

አንቀጽ

የተሻራና ተፈጻሚነት የማይኖራቸው ሕጎች

- 1. የደቡብ ብሄር ብሄረሰቦች ሕዝቦች ክልል መንግሥት የኤድስ መከላከያና መቆጣጠያ ቦርድ ለማቋቋም የወጣው ደንብ ቁጥር 1993 በዚህ አዋጅ ተሸሯል፡፡
- 2. ይህንን አዋጅ የሚቃረን ማናቸውም ሕግና ልማዳዊ አሠራር በዚህ አዋጅ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡

**Article 36
Source Of Income**

The source of income of the council shall be as follows.

- 1. A budget obtained from the regional government;
- 2. Money and material support obtained from governmental, and non governmental organization, donor organizations and humanitarian individuals.

**Article 37
Budgetary Year**

The budgetary year of the council shall be the budgetary year of the regional government

**Article 38
Accounting**

The council shall have its own property and financial accounting system. The details shall be stated in the regulation that will be issued to implement this proclamation.

**Article 39
Repelled And Inapplicable laws**

1. The regulation No. _____ 2001, issued to establish the Southern Nations Nationalities and Peoples Regional State AIDS Prevention and Control Board has been repelled by this proclamation.

2. Any law and customary practice which is in consistent with this proclamation is in applicable on matters covered in this proclamation.

**አንቀጽ
መብትና ግዴታን ስለማስተላለፍ**

የክልሉን የኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ቦርድ ለማቋቋም በወጣው ደንብ ቁጥር - _____/93 መሰረት የተቋቋመው ምክር ቤት መብትና ግዴታዎች በሙሉ በዚህ አዋጅ መሰረት ለተቋቋመው ምክር ቤት ተላልፏል።

**አንቀጽ
አዋጅን ስለማሻሻል**

ይህ አዋጅ እንዲሻሻል የክልሉ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምክር ቤት ጠቅላላ ጉባዔ በሁለት ሶስተኛ ድምጽ የደገፈ እንደሆነ ለክልሉ ምክር ቤት ቀርቦ ሊሻሻል ይችላል።

**አንቀጽ
ደንብና መመሪያ የማውጣት ሥልጣን**

1. ይህን አዋጅ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ ደንቦችን የክልል መስተዳድር ምክር ቤት ሊያወጣ ይችላል ፣
2. ቦርዱ ይህን አዋጅና በአዋጁ መሠረት የሚወጡትን ደንቦች ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል ፣

**አንቀጽ
የመተባበር ግዴታ**

ማንኛውም ሰው ወይም ድርጅት ይህን አዋጅ ለማስፈጸም ምክር ቤቱ ለሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች የመተባበር ግዴታ አለበት።

**አንቀጽ
አዋጁ ተፈጻሚ የሚሆንበት ጊዜ**

ይህ አዋጅ በክልሉ ምክር ቤት ፀድቆ በደቡብ ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናል።

**Article 40
Transfer Of Rights And Duties**

The rights and duties of the council established in accordance with regulation No. _____ 2001, issued to establish the regional AIDS prevention and control board have been fully transferred to the council established in accordance with this proclamation.

**Article 41
Amendment Of The Proclamation**

If the regional AIDS prevention and Control Council general assembly supports the proposed amendment by 2/3rd vote, it can be submitted to the regional council and may be amended.

**Article 42
Power To Issue Regulations And Directives**

1. The regional executive council may issue regulations required to implement this proclamation
2. The board may issue directives required to implement this proclamation and other regulations issued in accordance with the proclamation.

**Article 43
Duty To Cooperate**

Any person or organization shall have the obligation to cooperate for the activities of the council in implement this proclamation.

**Article 44
Effective Date**

This proclamation shall come in to force as of approval by regional council and date of its publication on the Dehub Negarit Gazzeta.

**አዋሳ ሚያዝያ 12 ቀን 1994 ዓ.ም
ሀይለማሪያም ደሳለኝ
የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መንግሥት
ርዕሰ መስተዳድር**

**Done at Awassa, thus 20th
Hailemariam Desalegne
Chief Executive of the
Southern Nations Nationalities
and Peoples' Regional State**